



ኪትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ ለጦር ሃይሎች የቀረበ ጥሪ

ዘረኛው የወያኔ/ኢሕአዴግ ቡድን ላለፉት 25 አመት ሀገር በመከፋፈልና ሕዝብን በመግደል የፈፀመው እልእቂት አነስ ብሎ አሁን ከሰሜን ሸዋ እስከ ጎንደር ክፍለ ሀገር ባለው ወገኖችን ላይ የፈፀመው የዘር ማጥፋት አላማውን እያፋጠነ ነው። ለዚህም እውን ማስረጃው በየጊዜው ከሚያወጣው መግለጫዎችና አዋጆች መገንዘብ ይቻላል። ይህ አልሞት ባይ ድርጊት የመጨረሻ ውእሳኔአቸው በመሆኑ ለአጋዚ ወታደሮቻቸው ለሰው ልጆች ሕሊና የሚቀፍና የሚሰቀጥጥ ትእዛዝ በተግባር እንዲፈፀም አስተላልፏል። ከዚህ አዋጅ በመነሳት ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በሰሜን ክፍለ ሀገራትና በአዲስ አበባ ውስጥ አርጊት ሽማግሌ ወጣትና ሕፃናት በተገኙበት አካባቢ እሳት በማጋየትና በእስር ቤት የሚገኙ ወገኖቻችንን እንዲሁም የከተማ ነዋሪዎችን የጥይት መለማመጃ አድርገዋቸዋል።

ወድ የኪትዮጵያ መለዩ ለባሾች ሆይ! ከሕዝባችን ጎን ለመሰለፍ ከዚህ የተሻለ ጊዜ አይኖርም እናንተም የሕዝብ ልጆች እንደመሆናችሁ ሁሉ መስዋትነት ከሚከፍለው ወገኖችሁ ጎን ተሰልፋችሁ አፈሙዙን በወያኔ ላይ እንድታዘዙ አገራችን ኪትዮጵያ ጥሪዎን ታቀርባለች። የጦር ሃይሎች ማለት የሀገርን ዳር ድንበር ጠባቂ፣ የሕዝብን ሰላምና ደህንነት አስከባሪ እንጂ ለአንድ ዘረኛ ጎጠኛ ቡድን ተቀጣሪና ኑብስ ገዳይ መሆን የለበትም። እናንተም የዚህ አፀያፊ ቡድን አካል አይደላችሁም። ሀገራዊ ማህላ የፈፀማችሁትም ለሀገር፣ ለሕዝብና ለባንዴራችሁ ስትሉ ነው። የወያኔ ቡድን የኪትዮጵያን ሠራዊት ከወላጆቹ፣ ከወንድሞቹ፣ ከእህቶቹና ከመድ አዝማዳ ጋር አፋጅቶ የሥልጣን ዘመኑን ለማራዘም እየተንፈራገጠ ነው።

የጠቅላይ ምኒስትር ሐይለማሪያም አዋጅ የሕዝብ ሃላፊነት የጎደለውና ትዕቢት የተሞላበት ከይማኖት ተከታይ ግለሰብ አንደበት የማይጠበቅ ጋጠወጥ አነጋገርና ሕዝብን ከሕዝብ ለማፋጀት ሆን ተብሎ የታቀደ ሴራ ነው።

ለጦር ሃይሎች በሙሉ! ወድ የሀገራችሁ ሕዝብ የዚህ ዘረኛ ወያኔ ሴራ ሠለባ እንዳይሆን እጅ ለእጅ ተያይዘችሁ ከህዝባችሁ ጎን በመቆም ይህን ደም የጠማውን ዘረኛ ፀረ ኪትዮጵያ ቡድን በአስቸኳይ ማስወገድ ይኖርባችኋል።

ኪትዮጵያዊ ወገኖቻችን ሆይ! በዘር፣ በጾታና በሃይማኖት ሳትከፋፈሉ እንደ ጀግኖች አያቶቻችሁና አባቶቻችሁ ታሪክ መስራት ከጀመራችሁ ወራቶች ብታስቆጥሩም አሁን በያላችሁበት በመሰባሰብና በመደራጀት የተቀረውን ምዕራፍ ለመዝጋት በጥናትና በጥራት ብሎም ጥንቃቄ በተሞላበት መስራት ያስፈልገዋል።

የጦር ሃይሎችም እንዲሁ የሕዝባችን ትብብር አይታችሁ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከህዝባችን ጎን እንደምትሰለፉ አንጠራጠርም።

2009 ድል የመጎናፀፊያ አመት ነው።

ድል ለኪትዮጵያ ሕዝብ!
የኪትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ!

E-Mails: - nile@epnp.info

Nile.epnp@gmail.com

Web site: - www.epnp.info

